

**ADDA BILISUMMAA OROMOO (ABO-WBO)**

**OROMO LIBERATION FRONT**



**جبهة تحرير أوروמו**

Date: March 5, 2022

Nr.: IEABO WBO/03-1/1-2022

Guyyaa: Bitootessa 5, 2022

تاريخ

Lakk.: IEABO-WBO/03-1/1-2022 رقم

**በኦሮሞ ነፃነት ሠራዊት ላይ የሚደረጉ የሥም ማጥፋት ዘመቻዎችን በተመለከተ**

**(የአነግ-አነሠ ጋዜጣዊ መግለጫ)**

በኢትዮጵያ ኢምፓየር የፖለቲካ፣ የባህል እና የሃይማኖት ተቋማት የተወለደውና ያደገው ኦሮሞ ጥላቻ (ፎቢያ) ዛሬም ያለማቋረጥ ቀጥሏል። በዘር አጥፊው የአብይ መንግስት እና የኒዮ-ነፍጠኛ አጋሮቹ ተደጋጋሚ የተሳሳቱ መረጃዎች እና የተንኮል ፕሮፓጋንዳ ዘመቻዎች ተጠናክረው የቀጠሉ ቢሆንም፣ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት (አነሠ) የኦሮሞን ህዝብ ከብሄራዊ ጭቆና ለማላቀቅ የጀመረውን ትግል በተሻለ ቁርጠኝነት እየሰራ ነው። ሰራዊታችን የሚቀጥው ከጨቋኝ ስርአቶች ጋር እንጂ ከግለሰቦች ወይም ከማንም ህዝብ ጋር እንዳልሆነ ያለመታከት ደጋግመን እንገልጻለን።

አንድ አንድ የፖለቲካ ድርጅት እና የነጻነት ሰራዊት፣ የኦሮሞን ህዝብ በተከታታይ አፋኝ መንግስታት ከደረሰበት ስቃይ በዘላቂነት ለማዳን ወጥ አላማ ያለው ሰራዊታችን በንፁህን ዜጎች ላይ በማነጣጠር የሚያገኘው አንዳችም ፖለቲካዊም ሆነ ወታደራዊ ትርፍ የለም። ይልቁንም የህይወት መስዋዕትነት ሳይቀር እየከፈልን ኦሮሚያን ቤቴ ብለው የሚኖሩና ንፁህን ኦሮሞ ያልሆኑ ሰላማዊ ዜጎችንና ሌሎች ተጋላጭ ማህበረሰቦች ህልውና እየጠበቅን እንገኛለን።

ነገር ግን የኢትዮጵያን ፖለቲካ በቅርብ የሚከታተል ማንኛውም አካል የአብይ መንግስት እና የነፍጠኛ ረዳቶቹ በህዝባችን ላይ ለሚፈጽመው ግፍና በደል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ስም መሸፈኛ አድርገው እንደሚጠቀሙበት በቀላሉ መረዳት ይቻላል። ኦሮሞን ገድለው ኦሮሞውን ለሞታቸው ተጠያቂ ያደርጋሉ። በቅርብ ጊዜም በገዳ መሪዎቻችን ላይ በከረዩ የብልፅግና መንግሥት የፈፀመውን እልቂት በአነሠ ላይ ለማላከክ ያዘጋጁት ውንጀላ፣ ተናግረው ሳይጨርሱ የቀሰሩት ጣት ወደራሳቸው መዞሩን እናስታውሳለን። ይህ ተጎጂውን መልሶ የማሸማቀቅ ማኪያሼላዊ ስልት በመደበኛነት ሥራ ላይ ከዋለ አንድ ምዕተ አመት አልፎታል።

ትልቁ ችግር ደግሞ በአሁኑ ሰአት በኦሮሚያ ውስጥ የሚፈጠረውን ነገር በተአማኒና በሰተኛ አካል ማረጋገጥ ፈጽሞ የማይቻል መሆኑ ነው። አለም አቀፉ ማህበረሰብ በኦሮሚያ እየተፈፀመ ያለውን አሰቃቂ ወንጀል እንዲያመረምር ለማድረግ በማሰብ ብልፅግና ክልሉን ከሌላው አለም ለሰሰት አመታት ያህል በመዝጋትና ለተወሰኑ ጊዜያት እንኳ የሚሰሩ የስልክ መስመሮች እና አንዳንድ የኢንተርኔት ግኑኝነቶች ሊኖሩ የሚችሉባቸውን ዕድሎች ከልክሏል። ይህ አብይ ወንጀሉን ለመደበቅ ክልሉን በጨለማ ውስጥ የማስቀመጥ ሴራ ምንም እንኳን ሰሚ ጠፍቶ ዝምታ ቢመረጥም አለም ሁሉ ያውቀዋል የሚል እምነት አለን።

እንደተለመደው በኦሮሚያ ተፈፀመ የተባለውን አሰቃቂ ወንጀል በገለልተኛ አካል እንዲጣራ እና ወንጀለኞች በህግ እንዲጠየቁ አነግ-አነሠ ያሳስባል። አለም አቀፉ ማህበረሰብ ኦሮሚያን ለአለም አቀፍ ሚዲያ ክፍት እንዲያደርግም በአገዛዙ ላይ ጫና እንዲያሳድር አጥብቀን እንጠይቃለን። አገዛዙ እንደሚለው ለተፈፀሙ ወንጀሎች ተጠያቂ ካልሆነ ክልሉን ከገለልተኛ ሚዲያዎች የሚዘጋጉት አንዳችም ምክንያት አልነበረም።

ከዚህ ቀደም በሰጠናቸው ጋዜጣዊ መግለጫዎች ላይ ደጋግመን እንደገለጽነው የብልፅግና መንግሥት በኦሮሚያ ውስጥ ለሦስት ዓመታት የጅምላ ግድያ ሲፈጽም ቆይቷል። ይሁን እንጂ የአንደዚህ አይነት ወንጀሎች ዜና ሆነው ለህዝብ የሚወጡት አልፎ አልፎ ሲሆን ይሄውም ገዥው መንግሥት የኦሮሞ ነፃነት ሠራዊትን ያለሀጢያቱ መወንጀል ሲፈልግ ብቻ ነው። እንዲያውም አገዛዙ በኦሮሚያ የሚፈጸሙ ማንኛውም ነገሮችን መደበቅ ግልፅ አቋሙ ሆኗል። በዚህ ረገድ የአገዛዙ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በህዳር ወር ላይ አነግ-አነሠ በሚንቀሳቀስበት የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ምንም አይነት ዘገባ እንዳይዘግብ በመንግሥት ድገማ ለሚሠራው ኢሳት የተባለ የአሀዳዊ ፅንፈኞች ቴሌቪዥን የፃፈውን የውስጥ ደብዳቤ ማስታወስ ይጠቅማል።

በቅርቡም ሰራዊታችንን ለመወንጀል ሲባል በምዕራብ ኦሮሚያ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የተፈፀመውን ጭፍጨፋ በተለመደው አሰራር የህዝብ መነጋገሪያ ጉዳይ እንዲሆን መወሰኑና ከቀናት በኋላ ደግሞ ዜናውን በተለያዩ መልኩ በማስተባበል ለመዝጋት ቢሞክርም በኒዮ

ነፍጠኛ ተባባሪዎች በአዲስ መልኩ መነሳቱን እያየን ነው። ለመሆኑ አገዛዙ ይህን እልቂት ለምን በአደባባይ አቀረበው? የሚለው ትንሽ መብራራት ይገባል ብለን እናምናለን። አብይ እና የኒዮ-ነፍጠኛ አጋሮቻቸው ከዚህ የእልቂት ዜና ቢያንስ በሚከተሉት መንገዶች የፖለቲካዊ ጥቅም ሊያገኙ አቅደዋል።

1ኛ. ቀደም ብለን እንደገለጽነው ዘር አጥፊው የአብይ መንግስት የተለየ የፖለቲካ አመለካከት ያላቸውን ህዝቦች የማጥፋት ፖሊሲ ለማሳካት፣ የአሮሞ ነፃነት ሠራዊትን በአደባባይ በመወንጀል በኦሮሚያ ሌላ ዙር ወገኖቻችን ላይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ እንዲፈጽም ፍቃዱን እያደሰ ነው።

2ኛ. አብይ በብልፅግና ፓርቲ ውስጥም ሆነ ውጭ ባሉ ፅንፈኛ የአማራ አጋሮቹ ላይ ጥብቅ ቁጥጥርና መግባባት እያጣ ነው። እነዚህም ተስፋፊዎች በኦሮሚያ ክልል ለጥቃት የተጋለጡ መሆናቸውንና ሊያድናቸው የሚችለው ደግሞ እሱና እሱ ብቻ መሆኑን በተግባር ማሳየት ይፈልጋል። በአሁኑ ዙር ይህንን ግብ ያሳካው የተገጂዎችን ማገነት እንኳን ሳይለይ ነበር። የአማራ ፅንፈኞችን ጠልፎ ወጥመድ ውስጥ እንዲገቡ ለማድረግ 'የሲቪል እልቂት' እና 'አነሠ'ን በአንድ ላይ መጥራት ብቻ በቂ ነው።

3ኛ. በኦሮሚያ የብልፅግና ቅርንጫፍ ውስጥ ያለውን አንጃ ለማጽዳት ውሳኔ ተላልፏል። የወቅቱን ዜና ተከትሎ ኦሮሚያን የሚያስተዳድረው የፓርቲው ቅርንጫፍ ተደጋጋሚ ውንጀላ እየተሰነዘረበትና በክልሉ ሰላማዊ ዜጎችን ከጥቃት መከላከል አልቻለም የሚለው ክስ በሰፊው እየቀረበበት ይገኛል። አብይም በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ ተቀናቃኞቹን አስወግዶ የፖለቲካ የበላይነቱን ያገኛል።

4ኛ. አንዳንድ ከመንግስት ጋር የተቆራኙ የኒዮ-ነፍጠኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁ በቅርቡ በአነሠ ላይ ተመሳሳይ ውንጀላ አቅርበዋል ። ይህንንም የሚያደርጉት ከአብይ አገዛዝ ጋር በፈጠራት ያልተቀደሰ ጋብቻ ምክንያት ያጡትን ደጋፊ እንደገና ለማገናኘት በማሰብ ነው።

በመጨረሻም የቀረበው ክስና ውንጀላ በታማኝና ገለልተኛ አካል እንዲጣራ እና አጥፊዎችም በህግ እንዲጠየቁ በድጋሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ለተገጂዎች ፍትህን እና ለቤተሰቦቻቸው በቂ ካሳ እንዲከፈል እንዲደረግ እየጠየቅን ይህንን ገለልተኛ ምርመራ ለመደገፍ የአነሠ በኦሮሚያ ውስጥ የሚፈጸሙ የንፁህን ጭፍጨፋዎች በብልፅግና መንግስት በቀጥታና በተዘዋዋሪ የሚፈፀሙ መሆናቸውን ለማጋለጥ የተጠናቀረ የቪዲዮ፣ የድምጽ እና ሌሎች መረጃዎችን መልቀቅ የሚጀምር መሆኑን ከወዲሁ መግለፅ ይፈልጋል።

ፍትህ ሁሌም የበላይ ይሁን!

ድል ለአሮሞ እና ለተጨቆኑ ህዝቦች በሙሉ!

የአነሠ-አነሠ ከፍተኛው ዕዝ

ማርች 5፣ 2022